

የኦሮሞ ህዝብን ለከፋ ጉዳት በመዳረግ ለራሳቸው እድገትን የመመኘት የጨቋኞች የዘመናት አካሄድ በአሁኑ ትውልድ ፍጻሜ እንዲያገኝ መስራት የዜግነት ግዴታ ነው!

የኢትዮጵያ ወታደራዊ መንግስት ከ24 ዓመታት በፊት የህዝቦችን መብት ባለማክበሩ ከስልጣን ተወገደ። ለወቅቱ ወታደራዊ መንግስት ቀዳሚውና ወሳኙ ጉዳይ በሃይል የተመሰረተችውን ሃገር በጦር ሃይል ማሰንበት ነበር። ኢምፓዬሪያልን ለመሸፋፈንና ለም ሃገር መሆንም ለማሳየት፡ በሃሰት የሶሻሊስታዊ ካባ ስር ደብቃት። ይመራበት በነበረው በዚህ ርዕዮተ-ዓለም(አይዲዮሎጂም) የኢትዮጵያን ኢምፓዬር አንድነት ለማስጠበቅ ለራሱ በገባው ቃል ጦርነት አውጆ፡ ለረጅም ዓመታት ጦርነቱን ሲያካሄድ ከሰነበተ በኋላ ራሱ በጦርነት ተወገደ። የኢትዮጵያን ኢምፓዬር የሱን ምኞት እውን የሚያደርጉለትን ልጆቹን ለማውረስ ያደረገው ጥረትም ሳይሳካ ቀርቶ የዚያ ወታደራዊ መንግስት ምዕራፍ በውድቀቱ ተቋጨ።

24 ዓመታት ወደኋላ መለስ በማለት በወቅቱ የነበረው ሁኔታ ሲታይ፡ የዚያ ወታደራዊ አምባገነን መንግስት ዓላማ በአንድነት፤ እኩልነትና ሶሻሊዝም ስም፡ የጭቆና ስርዓትን ማሰንበትና ማስጠበቅ መሆኑን መረዳት ይቻላል። በዚያ ዘመን እውን እንደሆነ ሌተቀን ሲለፈፍ የነበረው እኩልነት ከቅጥፈትና ማታለል አልፎ በስራ የተረጋገጠ አልነበረም። የፖለቲካና ፓርቲ ስርዓት አስተዳደሩን ለመምራት የተዘረጋው ስርዓትም አምባገነናዊ፤ የመብት ጥያቄ ያላቸውን ህዝቦች ያፈነ፤ የግለሰብና የቡድን መብቶችን የነፈገ እንደነበር ይታወቃል። ወታደራዊው ጁንታ የህዝቦችን መብት የጦር ሃይል ወይም በጠብመንጃ አፈሙዝ ለማፈን ጥረት ቢያደርግም፡ ህዝቦች የተነፈጉትን መብት መጎናጸፍ ፍላጎታቸው ስለነበረ የወታደራዊውን መንግስት ዓላማ ተቃውመው የነጻነትና ዲሞክራሲ ትግልን በመደገፍ ለመብታቸው በመታገል ያንን አምባገነን ወታደራዊ መንግስት ከስሩ መንግለው ጣሉት።

በኢትዮጵያ ከወታደራዊው መንግስት በኋላ ወደ ስልጣን የወጣው ቡድን ትግል ላይ በነበረበት ወቅት ለህዝቦችን መብትና ለዲሞክራሲ እንደሚታገል ሲለፍፍ የቆየ በመሆኑ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበት የነበረ ቢሆንም ቀደም ብሎ ከነበረው ወታደራዊ መንግስት ብዙም ያልራቀ ዓላማና ግብ ያለው መሆኑን ለመገንዘብ ግዜ አልወሰደም። ያለው ልዩነት የኢትዮጵያ ኢምፓዬርን ለማስጠበቅ የዘረጉት ፖሊሲና የሚከተሉት ስልት ነው። የደርግ መንግስት በሶሻሊስታዊ ርዕዮተ-ዓለም ለማስጠበቅ ሲጥር የወያኔ መንግስት ደግሞ በዲሞክራሲና ፌዴራላዊ ስርዓት ስም፡ ለብሄሮችና ህዝቦች መብት እውቅና እንደሚሰጥና እንደሚያከብር አስመስሎ እራሱን በማቅረብ የአናሳ ቡድኑን የበላይነት ለማስጠበቅ ጥረት ሲያደርግ ይታያል።

ዛሬ በሃገሪቷ ብሄሮችና ህዝቦች ውስጥ የወያኔን ስርዓት የማይጋፈጡትና የማይቃወሙት አሉ ቢባል፡ ከተዘረጋው ስርዓት ጥቅም እያገኙ ያሉ ብቻ ናቸው። ከነዚህ ጥቂት ቡድኖች ውጪ ሁሉም የሃገሪቷ ህዝቦች መብቶቻቸው አንዳች ገደብ ሳይደረግበት እንዲከበሩላቸው ይሻሉ። ለዚህም በመታገል ላይ ናቸው። በተለያዩ የሃገሪቷ አካባቢዎች እየታዩ ያሉት የህዝቦች ተቃውሞና እርምጃዎች ለዚህ አብይ ምስክር ይሆናሉ። የብሄሮችና ህዝቦች ጥያቄዎች አጥጋቢና ትክክለኛውን ምላሽ እስካላገኙ ድረስም ተጠናክረውና ተፋፍመው የሚቀጥሉ ለመሆናቸውም ተጨባጭ ማስረጃ ይሆናሉ። ዛሬ ማንኛውም ህዝብ በውሸት አንድነት የማይታለልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ህዝቦች በአንድነትና ዲሞክራሲ ስም እየተፈጸመ ያለውን ደባና ሴራ ለመለየት አይቸገሩም። ማን ለፍትሕ እንደቆመ፤ ማን የጭቆና አገዛዝና ዝርፊያን ለማስቀጠል ሲል በሃሰት እንደሚለፍፍና ማንስ ለስልጣን ጥማትና መልኩን የለወጠ የጭቆና አገዛዝ ለመዘርጋት እንደሚመኝ ህዝቦች ለይተው አያውቁም አልያም አይገነዘቡም ብሎ የሚያስብ ወይም የሚያምን ካለ ህዝቡ ውስጥ የሌለ፤ የህዝቡን ሃሳብና ፍላጎት ለመስማትና ለማወቅ የማይፈልግ ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ኢምፓዬር ውስጥ የብሄሮችንና ህዝቦችን መብት የሚያከብር አይነተኛ ለውጥ እስካልተገኘ ድረስ ኢትዮጵያ ከሁከት፤ ጭቆናና ዝርፊያ አትወጣም የሚባለውም ለዚህ ነው።

በኢትዮጵያ ውስጥ ከመቶ ዓመታት በላይ የኦሮሞ ህዝብ በሺዎች ከቀዬውና መሬቱ ተፈናቅሎ ሲባረር ኖሯል። በሰሜን ሸፍና ወሎ ውስጥ የተፈጸመው ለዚያ ቀዳሚው ማስረጃ ነው። በቀድሞውና በአሁኑ መካከል ያለው ልዩነት፡ የቀድሞው «ማቅናት» በሚል ሲካሄድ የነበረ ሲሆን አሁን በዘመነ-ወያኔ ደግሞ «በልማትና እድገት» ሽፋን የሚካሄድ መሆኑ ነው። የቀድሞው ስርዓት የሃገሪቷን መንበረ-ስልጣን በአሮሚያ እምብርት ለመትከል በማለም ፊንፊኔን መቀመጫው ሲያደርግ በርካታ የኦሮሞ ዜጎችን ከመሬታቸው አብርሯል።

የአሁኑ መንግስትም የወረሰውን ከተማ ለማስፋፋት ባወጣው እቅድ ከማሳው ተባርሮ እየተሰቃየ ያለው የኦሮሞ አርሶ አደር ከቀድሞው ስርዓት ቡብዙ እጥፍ ይበልጣል። የኦሮሞ ዜጎችን የመኖር መብት ያሳጣውና የኦሮሞ ህዝብን ደግሞ እንደህዝብ ማንነቱን ለማጥፋት ተነጣጥሮ በ21ኛ ክፍለ-ዘመን ውስጥ እየተፈጸመ ያለው ይህ እኩይ ድርጊት፡ ህዝቦች የብሄርና የማንነት መብት እንዲከበርና እንዲጠበቅ እየታገሉ ባሉበት በዚህ ዘመን መፈጸሙ ሁሉም የኢትዮጵያ መንግስታት የኦሮሞ ህዝብን ለማጥፋት እቅደው የሚሰሩ መሆኑን ይበልጥ ያስገነዝባል።

የኦሮሞ ህዝብ በሃገሩና ሃብቱ ላይ አዛዥ የመሆን መብቱን ከመነፈጉ የተነሳ ከአንድ ምዕተ-ዓመት በላይ በድህነትና ጭቆና ስር ለመኖር ተገደደ። በባህሉ እንዳይኖር፤ በቋንቋው እንዳይጠቀም ተደረገ።

እራሱን ሆኖ በማንነቱ እንዳይታይ፡ የባዕዳንን ማንነት እንዲወርስ የተገደደ ህዝብ ነው። ከመቶ ዓመታት በላይ የቆየው በባህልና ቋንቋው እንዳይጠቀምና በመሬቱና ቀዬው የማፈናቀል ድርጊት ዛሬም እጅግ በከፋና በማንነቱ ላይ ባነጣጠረ መልኩ ታቅዶ እየተሰራ ይገኛል። ይህ ድርጊት የኦሮሞ ህዝብ ይበልጥ ለሙብቱ እንዲታገል አነሳሳው እንጂ ተንበርክኮ እንዲገዛ፤ ጭቆናና ዝርፊያን «እሜን» ብሎ እንዲቀበል አያደርገውም።

የኦሮሞ ህዝብ ማንነቱ ታውቆለት እንዲከበርለት፡ በራሱ ጉዳይ ላይ፡ ወሳኝ መሆኑ እንዲታወቅለት፤ በሃብቱ ላይ አዛዥ መሆኑ እንዲረጋገጥለት የሚታገል ህዝብ እንጂ፡ በሌላ ህዝብ ላይ አዛዥ የመሆንና በማንነቱ ላይ ጠላታዊ አቋም የለውም። በሌላው ህዝብ ሃብት ላይ ፈላጭ-ቆራጭ ሆኖ መጨቆን፡ መዝረፍና ከአያት-ቅድመአያቱ መሬት በማፈናቀል የራሱን ጥቅም ለማስጠበቅ ዓላማው አድርጎ የሚንቀሳቀስ ህዝብ አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ እየተገደለ፤ እየታሰረና ከቀዬው እየተባረረ ያለው እንደማንኛውም ህዝብ ያለውን ሙብት በመጠየቅ ብቻ ነው። ይህንን የኦሮሞ ህዝብ ትግል የሚቃወሙትም የራሳቸውንና የቆሙለትን ቡድን ጥቅም የሚሟገቱ ሆድ-አደሮችና ጨቋኞች ብቻ እንደሆኑ ጥርጥር የለውም። ሙብቱ እንዲከበርለት የሚሻ ህዝብ፤ ድርጅትም ሆነ ቡድን የሌላውንም ህዝብ ሙብት ማክበር ይጠበቅበታል። ግዴታውም ነው። ሌላውን ህዝብ በማጥፋት የራሱን ህዝብ ሙብት ማስከበር ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለውና የሚወገዝ ስለሆነ።

በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ እየተራገበ ያለው ትኩስ አጀንዳ «Integrated Regional Development Plan (IRDP)» ወይም በአጭሩ የተቀናጀ የጋራ ልማት በሚል የወያኔ መንግስት ፊንፊኔን ይበልጥ ለማስፋት ማቀዱን ይፋ በማድረግ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ነው።

ወያኔ ለሃገሪቷና ለህዝብ ከመቀርቆሩ ይህንን እቅድ እንዳወጣ ለማሳመን በተለይም የኦሮሞ ህዝብ እንዲቀበለው ጥረት እያደረገ ነው። ይህ ጉዳይ ከሁሉም በላይ የኦሮሞ ህዝብን ስለሚመለከት የኦሮሞ ህዝብ ከእቅዱ በስተጀርባ ያለውን ድብቅ ዓላማ በጥልቀት መገንዘብ አለበት።

ይህ እቅድ ስራ ላይ መዋል ማለት፡-

1. የኦሮሞ ህዝብ በገዛ መሬቱ ላይ ለመኖር ያለውን ሙብት በመንፈግ በእድገትና ልማት ስም መሬቱን እንዲለቅ ተደርጎ ለድህነት ያጋልጣል፤ ቤተሰብ እንዲበተን ያደርጋል። ባዕዳን በኦሮሞ ህዝብ መሬት ላይ እንዲከብሩ ሁኔታ ያመቻቻል። ከመቶ ዓመታት በፊት ተመስርታ እየተሰፋፋች ዛሬ በደረሰችዋ ፊንፊኔ ከተማ የኦሮሞ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን ዘግናኝ ድርጊት፤ ከመሬቱ በመፈናቀል እስከዛሬ በህዝቡ ላይ የደረሰውን ድህነትና ውርደት መመልከት ብቻውን በቂ ነው።
2. አሁን አለ የሚባለውን የይስሙላ እራሱን በራስ የማስተዳደር ሙብት ይበልጥ በማጥበብ ወይም በመንፈግ ፊንፊኔን ከኦሮሚያ አስተዳደር ስር አውጥቶ ፌዴራል አስተዳደር ስር ያስገባል።
3. በረዥም ዓመታት ትግልና ክብር መስዋዕትነት ኦሮሞ ያገኛቸውን በቋንቋው የመናገርና የመስራት ሙብቶች ገፍ ሌላ ቋንቋ እንዲናገር የሱ ባልሆነ ቋንቋ እንዲሰራ ያስገደደዋል። ይህ መሆኑ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ በትግሉ ያገኛቸውና በአገሪቷ ህገ-መንግስት እንኳ የተቀመጡትን «ሁሉም ብሄሮች፡ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በራሳቸው ቋንቋ የመጠቀም፡ እንዲሁም ባህልና ታሪካቸውን የማሳወቅና የማሳደግ መብት አላቸው» የሚለውን በመቃረን፡ ኦሮሞ በባህሉ እንዳይኖር፡ እንዳይሰጥና ባህሉን እንዳይስጠብቅ መንገድ ይዘጋበታል።
4. የኦሮሞ ህዝብ/ኦሮሚያ ወደ ፊንፊኔ ለመደባለቅ ከታቀዱት አካባቢዎች የሚያገኘውን የኢኮኖሚ ገቢ አሳጥቶ በሃገር ኢኮኖሚ ላይ ጫና ያሳድራል።
5. የኦሮሞ ህዝብ በእድገት ስም በሚወሰድ እርምጃ ተገልጦ መሬቱን የተቀራመቱትና የሰፈሩትን ባህልና ቋንቋ እንዲወርስ በማስገደድ የኦሮሞ ማንነት(አሮሙማን) ያጠፋል።
6. በልማት ስም የሚወሰዱት እነዚህ እርምጃዎች ሁሉ አካባቢን በመበከል የኦሮሞ ህዝብን መጻኢ ህይወት ጥያቄ ውስጥ ያስገባሉ።
7. በመሪር ተጋድሎ አንድነቱን ያረጋገጠውን የኦሮሞ ህዝብ በምስራቅና ምዕራብ በመከፋፈል የህብረት ሃይሉን በማላላት የባዕዳንን የጭቆና አገዛዝ ለማሰንበት በር ይከፍታል።
8. ቀስ በቀስ በኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ሌሎች ከተሞችንም እየዋጠ ሄዶ የኦሮሞ ህዝብ በሌሎች ህዝቦች ተውጦ ማንነቱ እንዲጠፋ መንገድ ይጠርጋል። ከነዚህም ሌላ በርካታ ነጥቦችን መዘርዘር ይቻላል።

የኦሮሞ ህዝብን በማፈናቀል ፊንፊኔን ለማስፋት ታቅዶ እየተሰራ ያለው ስራ በጨቋኙ የሚኒሊክ ዘመን የተጀመረ እቅድ ቀጣይ አካል ነው። ይህ የረዥም ዓመት እቅድ ከኦሮሞ ህዝብ ባለመገታታ በኦሮሞ ላይ ያደረሰውን ጉዳት መገንዘብ አያዳግትም።

ባዕዳን እንዳሻቸው ተንፈላስሰውበት የሚኖሩባት ፊንፊኔ እውን የሆነችው የኦሮሞ ህዝብን በማፈናቀል ለመሆኑ ከጉለሌ፤ ኤካ፤ ለጉጣ፤ ለጉዳዲ፤ አቃቂ፤ ሰበታ ፤ ሱሉልታና ከሌሎችም አካባቢዎች በገዢ የኢትዮጵያ መንግስታት ተፈናቅሎ እንደ 2ኛ ዜጋ በመቆጠር፡ በድህነት አረንቋ ውስጥ በመዘፈቅ፡ ቤተሰቡ ተበትኖና አስከፊ ህይወት እየመራ ያለውን የኦሮሞ ህዝብ መመልከት በቂ ይሆናል።

ስለሆነም ይህንን ሃገሪቷ ትተዳደርበታለች የሚባለውን ህገ-መንግስት እንኳ የጣሰ። የአሮሞን ህዝብ ኑሮ ቀጣይነት ጥያቄ ውስጥ ያስገባ። ህዝቡ ለነጻነቱ የሚያደርገውን ትግል ለማራዘም ወይም አፍኖ በማስቀረት ባዕዳን እንዲፈነጩበት ማድረግን ያለመው እርምጃ ሊወገዝና ሊቃወሙት የሚገባ ነው። ለህዝብ ካለው ንቃትና እራሱን ከህግ በላይ አድርጎ ከማየት ወያኔ የሚወስደው ይህ እርምጃ የአሮሞ ህዝብን ማንነት ለማጣፋት በስልት እየተካሄደ ያለ ስለሆነ የአሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለዲሞክራሲ፤ ለህዝቦች እኩልነትና ለሰብዓዊ መብት የሚታገሉ አካላት ሁሉ ሊቃወሙትና ሊያወግዙት ይገባል።

በተለይም ደግሞ የጉዳዩ ባለቤት የአሮሞ ህዝብ ይህንን እሱን ለማጥፍት አልሞ በህዝብ ጸሮች የወጣውን እቅድ አንድነቱን አጠናክሮ በቆራጥነት ከመጋፈጥ በስተቀር ሌላ መፍትሄ እንደሌለ መገንዘብ አስፈላጊ ይሆናል። ይህ እቅድ ሙሉ በሙሉ እንዲከሸፍ እየታገሉ አጠቃላይ መፍትሄ ለሆነው የአሮሚያ ሉዓላዊነት ትግልን ለማፋፋም መንቀሳቀስ ከአሮሞ ህዝብ ይጠበቃል።

የአሮሞ ህዝብን ለከፋ ጉዳት በመዳረግ ለራሳቸው እድገትን የመመኘት የጨቋኞች የዘመናት አካሄድ በአሁኑ ትውልድ ፍጻሜ እንዲያገኝ መስራት የዜግነት ግዴታ ነው!!

ድል ለአሮሞ ህዝብ!

የአሮሞ ነጻነት ግንባር ኢንፎ-ዴሰክ